



ከአለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ የተሰጠ

ጋዜጣዊ መግለጫ

ቀን 05.06.2017 እ.አ.አ

ጉዳዩ ፕሮፌት ሱራፌል ደምሴ ሜይ 30 ቀን 2017 የተለቀቀ እጩታና ዋቄፈና እምነትን የሚያንቋሽሽ ቪዲዮን ይመለከታል

የአለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ በፕሮፌት ሱራፌል ደምሴ ሜይ 30 ቀን 2017 የተቀቀን ዋቄፈናንና እጩታን የሚያጠለሽ ቪዲዮ በተለያዩ ሜዲያዎች (youtube, facebook, TV channel) እና በድህረ ገጻቸው ላይ ስንመለከት እጅግ ሀዘን ተሰምቶናል https://www.youtube.com/watch?v=rX1p6rOY_7c ::

ስለእግዛዥነታችን የሚሰብክ አንድ ፕሮፌት የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ፣ ማንነትና እምነት ሲያጥላሉ ስንመለከት ማመን አቃተን።

እጩታ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አሮሞዎችና ሌሎችም ህዝቦች በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በተለይ በሆረ አርሰዴ / ቢሮፍቱ ለብዙ አመታት ሲያከብር የኖረና ያለ መሆኑ አይካድም። በዛሬው ጊዜ በተለይ ለአሮሞ ህዝብ እጩታ እንደ አገር አቀፍ በዓል እየተወሰደ ነው። የትኛውም እምነት ያለው አሮሞ እንዲሁም ሌሎችም ህዝቦች ብዙ ተራሮችን ጨምሮ የሚሳተፉበት ትልቅ አለም አቀፍ በአል ሆኗል። እጩታ የአንድ እምነት ብቻ ሳይሆን የሁሉም አሮሞዎች ማንነት መግለጫ ነው።

ዋቄፈና እምነት ደግሞ ከብዙ ሺዎች አመታት ጀምሮ የአሮሞ ህዝብ የራሱን ዋቃ ስያምን የኖረበት እምነት ነው። ዋቄፈና በወንዝ፣ በጋራና በጣኦት የሚያመልክ እምነት አይደለም። ዋቄፋና በአሮሞ ዋቃ ጉራቻ ብቻ የሚያምን ራሱን የቻለ የአሮሞ ህዝብ የጥንትና የዛሬም እምነት ነው። የአሮሞ ህዝብ የተለያዩ እምነት ያለው ህዝብ ሲሆን ለአመታት ከራሱም ሆነ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተከባብሮ የኖረ ህዝብ ነው።

ነገር ግን ፕሮፌት ሱራፌል ደምሴ በሜይ 30 ቀን 2017 በለቀቁት ቪዲዮ ላይ እጩታንና ዋቄፈናን ሲያቋሽሹና ስያጥላሉ ተስተውለዋል። ይህ ደግሞ በህዝቦች መሃል ያለውን ተከባብሮ መኖር መንፈስ የሚያደፈርስ ነው። በአሮሞ ህዝብም ሆነ በሌሎች ሰላም ወዳድ ህዝቦች ተቀባይነትም አይኖረውም።

የአሮሞ ህዝብ ለዘመናት የተፈጠሩ ችግሮችን በሰላም የመፍታት ባህል ያለው፣ የሌሎችንም ህዝብ እምነትና ባህል አከባሪ ህዝብ ነው።

ለዚህም አለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ ፕሮፌት ሱራፌል ደምሴ የአሮሞ ህዝብን ይቅርታ እንዲጠይቁና ይህንን ጠብ አጫሪ ቪዲዮ ከሁሉም ሚዲያ ላይ በአስቸኳይ እንዲያነሱት እንጠይቃለን።

ይህ የተሳሳት አመለካከት በሰላማዊ ህዝቦች መካከል ሊፈጠር ችግር ከተጠያቂነት የማያድን መሆኑንም ከወዲሁ እናሳስባለን።

አለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ

ግልባጭ

- ለኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት፣ ለክቡር አቶ ሙላቱ ተሾመ
- ለጠ/ሚንስትር ቢሮ፣ ለክቡር አቶ ሀይለ ማሪያም ደሳለኝ
- ለጨፌ ኦሮሚያ ጽ/ቤት፣ ለክቡር አቶ ለማ መገርሳ